

አማራን ከጥፋት ለመታደግ የሚታገሉት ወያኔ ከተባሉ ከአማራነት አንሰው በጎጥ የሚደራጁትትስ ምን ይሆን ስማቸው?

የአማራ ሕዝብ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፍ እንዳይሳተፍ መደረጉ ብቻ ሳይሆን በስነ ልቦናውም ተሰልቦ የአጥፊነት ስሜት እንዲሰማው፣ የታሪክ ተወቃሽ እንዲሆን፣ በዳይ፣ ጨፍ፣ ጫፊ፣ ጡት ቆራጭ፣ ነፍጠኛ... ወዘተ እየተባለ ይገኛል። እነዚህ እና መሳሪያ ስሞችን ለአማራ መስጠት በህወሃት ብቻ ሳይሆን ለዲሞክራሲ እንተገላለን በሚሉ የነፃነት ታጋዮችም እየተተገበረ ይመስላል። በአንድ በኩል የአማራውን ትግል በመቀማት እነርሱ አሉ ለመባል ሲሞክሩ በሌላ በኩል አማራ የሚባል ህዝብ እንዳይኖር እየሰሩ መሆኑንም የዘነጋገው ይመስላቸዋል። እጅግ አንገብጋቢው ጉዳይ ደግሞ ህወሃት እነርሱንም ሆነ የአማራን ህዝብ እንደሚጠላ እያወቁ በሌሎች አለን በማለት ህወሃት የአማራን ሕዝብ እንደገደደ፣ እንደያሰቃይና ይፋ ጦርነት እንደከፍት ሁኔታውን በማመቻቸት ላይ ይገኛሉ። በእርግጥ ህወሃት አማራን ለመግደል ማንንም ህጋዊ ፈቃድ ባይጠይቅም ለአለማቀፍ ማህበረሰብም ሆነ ለየዋሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ምክንያት እንደሚያስፈልገው አንዘነጋውም።

በመፈንቅለ መንግስት ስም ያጎራቸውን የአማራ የጦር መኮንኖች፣ በህይወት ስም ያሰራቸውንና የገደላቸውን ሙስሊም አማራዎች፣ በግንቦት 7 ስም ያሰራቸውን ትውልዳቸው አማራ የሆኑ የፖለቲካ መሪዎች፣ በአካባቢ ስም ያሰራቸውን አሮሞዎች መጥቀስ ብቻ በቂ ነው። ልብ በሉ አብዛኛዎቹ ደግሞ በተከሰሱበት ወንጀል ተሳትፈው ሳይሆን አማራ በመሆናቸው ና ስለ አማራ በመጠየቃቸው ህወሃት ስጋት ውስጥ ስለገባ #አማራውን_ለማዳከም_የተጠቀመበት #ስትራቴጅ መሆኑ ግልፅ ነው። ሌሎችም ይህንን ሴራ እያወቁም ይሁና ሳያውቁ ለህወሃት ሁኔታውን

እያመቻቹ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ለአብነት እንኳን የነበዘ አለቃ አመራሮችን በስም ጠቅሶ የተሰራው የኢሳት ዘገባ እና ጢስ አባይ ላይ በተደረገ ጦርነት ላይ የተሰው የአማራ ወገኖቻችን (በስም ተጠቅሰው የተዘገቡት የተገደሉበት) መጥቀስ ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ ባለፉት ሁለት ሳምንት ውስጥ በጎንደር ከፋኝ ብለው በወጡት የአማራ ታጋዮች ላይ አርማጭ ህወሃት በተሰራ የኢሳት ዘገባና በማግስቱ ህወሃት የወሰደው እርምጃ፣ በዳባት አካባቢ የአማራ አርሶ አደሮችና ወጣቶች ተጋድሎና የግንቦት ሰባት እኔ አለሁበት መግለጫን ተከትሎ በህወሃት ወታደሮችና በአማራ አርሶ አደሮች መካከል የተደረገ ይፋ ጦርነት ጉልህ ማሳያዎች ናቸው። እነዚህ ከላይ የተገለጹት ምሳሌ እንጅ ተዘርዘረው የማያላቁ በርካታ ማስረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል።

ከዚህ በተጨማሪም የአማራ ህዝብ በሀገር ግንባታ ውስጥ ተሳታፊ እንዳይሆንና በዛሬዋ ብቻ ሳይሆን በወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥም ተበድሎ እየተሳደደ እንዲኖር የሚሹ አካላት በአማራ መደራጀት ዙሪያ የሚሰሩ ድርጅቶችን፣ ግለሰቦችን፣ ምሁራንን፣... በዘር መደራጀት የወያኔ አስተሳሰብ ነው፣ በአማራነት መደራጀት መውረድ ነው፣ ጎንደርንና ጎጃምን ለማዳከም የታቀደ ነው በማለት በአማራ መደራጀት ዙሪያ የሚሰሩትን #ድርጅቶች (ፓርቲም ይሁን ሌላ ተቋም፣ ግለሰብም ይሁን ቡድን፣ ምሁርም ይሁን ሌላ... ሳይለዩ በጥቅል እንደ መብት እንኳን ሳያከብሩ #የወያኔ_ጉዳይ_አስፈጻሚ ናቸው። እንዲያውም "የዲሞክራሲ_ብአዴኖች ናቸው" ፤ "ከኋላ ሁኖ የሚያስተባብረው_ወያኔ ነው" የሚል አሳፋሪና ንቀት የተሞላበት ንግግር ከሰሞኑን በሚኖሩት የጎንደር ህብረት ሊ/መንበር ሲናገሩ ስምተናል። እነዚህን ጉዳዮች በዝርዝር እንመልከታቸው፡-

1. እውን በጎንደር መደራጀት ነው አንሰ ወይም ጠበ መደራጀት ወይስ በመላ ኢትዮጵያ የሚኖረውን፣ አማራ በመሆኑ የሚሳደደውንና ተጠቃሚ ያልሆነውን ህዝብ ሁሉ አቅፎ በትልቅ ጥላ ስር በአማራነት መደራጀት? በአንድ የብሄር መለኪያ ሁሉ ተመሳሳይ መገለጫ ያላቸውን በውስጣቸው ያሉ ንዑስ ነገዶችን (አገው አማራ፣ ቅማንት አማራ...) ሁሉ በራሳቸው ፍላጎት አቅፎ መሄድ ወይስ እናንተ ስላላችሁ በአማራ ከምትደራጁ እናንተም ለራሳችሁ ሁኔታ ብሎ ወደ "ጎንደሪነት" መቀየር?
2. የአማራን ትግል ወያኔ ነው የሚመራው ማለት ምን ማለት ይሆን? የወልቃይት አማራ ማንነት ጥያቄ ያስሳኘው እና ለዚህም የበቃው የአማራነትን ተጋድሎ (እኛ #አማራ እንጅ #ትግራይ አይደለንም፤ ድንበራችንም ተከዜ ነው የሚለውን) ከቶ እንዴት ብሎ ነው ወያኔ የሚመራው፤ ይህንን ተከትሎ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎና ሸዋ በአንድነት የተሳሰቡትን ወያኔን

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያውጅ ያስገደደውን የአማራ ተጋድሎ በምን መስፈርት ይሆን ወያኔ ነው ብሎ መናገር የሚቻለው? ቻግኒ፣ ኮሶበርና ዳንግላ እኮ የአገው አማራ ነው !! ለምን የጎንደር አማራ ጥያቄ አልተመሰሰም ብሎ በጅግንነቱ ያለው መሳሪያውን የሌለው ዱላውን ይዞ የተነሳው። ገና እኮ ሶስት ወሩ ነው።ንብረታቸውን ሸጠው በገዙት መሳሪያ ሌት ተቀን ከህወሃት ወንበዴዎች ጋር እየተዋደቁ ያሉት እኮ በድህነት ውስጥ የሚኖሩ የአማራ አርሶ አደሮችና ወጣቶች ናቸው።

በዚህ ትግል ውስጥ ጊዜ ገንዘብ ዕውቀታቸውን እያበረከቱ ያሉ እኮ የህወሃት ዱላ በእነርሱ ወይም በወገኖቻቸው ላይ አማራ በመሆናቸው ብቻ ያረፈባቸው ወጣቶች ናቸው።እኛ እኮ አማራነትን ኑረንበት፣ ተወልደንበትና

ተሰቃይተንበት የምናውቀው ማንነታችን እንጅ እንደ ሌሎች በወሬ የሰማነው ታሪክ አይደለም።የአማራ ወጣቶች እኮ ደረታቸውን ለጥይት የሰጡት ወንበር ላይ ለመቀመጥ ሳይሆን አማራ በመሆናቸው ብቻ ከሰራ ታግደው፣ድንጋይ እየፈለጡ፣ሚስቶቻቸው ከወሊድ ተከልከለውባቸው፣ወደ ቀበሌ እንኳን ለአመራርነት እንዳይቀርቡ ማዕቀብ ተጥሎባቸው፣ ታስረው፣ተገርፈው፣የሰየቃይ ሁሉ ስቃይ የመጨረሻው የመጨረሻው ስቃይ ተተግብሮባቸው ነው።

3.አንዳንድ ደረቅ ውሸቶችን ደግሞ እናንሳ።#ብሄር/ዘር መደራጀት ለአማራ ሲሆን የሰይጣን የሰይጣን መንገድ ለሌሎች የተቀደሰ ጎዳና የሚሆን ለምን ነው?

እኛ የአማራ ወጣቶች ታሪክ ልንሸጥ ወይም ልንሸራረር ሳይሆን የተንሻፈፈ ታሪክን ልናርም ነው እየታገልን ያለነው።እኛ እኮ ታሪካዊውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ይዘን፣ አባቶቻችን ታሪክ አክብረን፣የኢትዮጵያ ታሪክ የጋራ ታሪካችን ነው ብለን የተነሳን ዕንቁ የአማራ ልጆች እንጅ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከደን የተነሳን አለመሆናችን #እናንተም #ባደንብ ታውቁታላችሁ።ከዚህ በተቃራኒ ካሉት ጋር ድርድር ውይይት ስታደርጉ ግንባርና ንቅናቄ ስትመሰርቱ እና የመሰረቱትን #ብሄርተኛ ድርጅቶች ጋር በጋራ ስትሰሩ ታድያ ምነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጅና ባለቤት ከአማራው ጋር አብሮ ከመስራት ይልቅ መደራትጅማ የወያኔ አጀንዳው ነው ለማለት ደፈራችሁ?እውን የሀገር ወዳዳ አማራ ድርጅቶችን የወያኔ የሌሎች የብሄር ድርጅቶች ደግሞ የተቀደሰ የሚያደርገው ምን ይሆን?ይልቅስ እዚህ ጋር በ2001 ዓ.ም የታተመን አንድ ፅሁፍ ያስታውሰኛል። (ስልጣን ከአማራ እና ከትግራይ ልሂቃን ሊወጣ ይገባል የሚለውን የግንቦት 7 ልሳን እትም ጥቅምት ወር 2001)።እናም በጎንደርና ጎጃም ስም የመጣችሁ (አንዳንዶች በሴራ አማራን ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ) አብዛኛው ደግሞ በየዋህነትና ለገጠመን ችግር አፋጣኝ መፍትሄ መስሏችሁ በየዋህነት) የአማራ ወጣት ጠላቱንም ሆነ የሚጎዳውን ጠንቅቆ የሚያውቅ መሆኑን ተረድታችሁ ጊዜ አታባከኑ። ከአማራ ወጣቶች ላይ ዓይናችሁንም እጃችሁንም አንሱ።

#የዲያስፖራ_ብአዴንም ሆነ የወያኔ ጉዳይ አስፈፃሚ የምትሏት ቃል እየተሰቃየ ያለው #ታችኛውኝ_የብአዴን_አባላትና_አመራሮች_በአማራ_ተጋድሎ_እንዳይሳተፉ እና የአማራ ትግል ዳር እዳይደርስ እንጅ ማን ምን እንሆንና እንደነበር እናንተም እኛም በደንብ እንተዋወቃለን።ከእናንተ ውስጥ እኮ ያውም በመሪነትም ጭምር በወያኔም ሆነ በደርግ ወቅት እጁ ምን እንደነካ ሰፊ ትችት የሚቀርብበት በርካታ ነው።(ምናልባትም ቀን ሲወጣ ሊጠየቅ የሚችል ሁሉ)።

4. አማራ እኮ እራስን ከጥፋት የመታደግ #የህልውና_ትግል እንጅ እናንተ እንደምታስቡት የዴሞክራሲ ወይም የምረጡኝ ተመረጡ አይደለም።እኛ በአማራነታችን የታወጀብንን የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተዋጋን ነው።የእናንተ የገገነት ጥያቄ በአማራ ወጣት ዘንድ በሁለተኝነት የሚመደብ ነው።እያወቃችሁትም ቢሆን ብዙዎች አሁንም የአማራን ትግል ላለመቀበል ምክንያት ትደረድራላችሁ።እውነታው ግን የአማራ ትግል በጠላትነት ፈርጆ ዘሩን እያጠፋው ካለ ወንበዴ ጋር ነው።ይህንን ካልተረዳችሁ የአማራ ወጣት ብዕሩን ብቻ ሳይሆን ጦሩንም ወደ ሌሎችም ሊሰብቅ ይችላል።አሁን ረፍዷል ሳይመሽ ግን ብስታቡብት ይሻላል።የአማራ ህዝብ ጠላቱ ብዙ እንደሆነና ትግሉም ፈታኝ እንደሆነ ትግሉን ገና ሳይጀምረው ነው እቅድ አውጥቶ የጨረሰው።

**የአማራ ለአማራ በአማራ!!!
የአማራ ተጋድሎ ያሸንፋል!!**